



የጎንደር ሕብረት

gonderhibrert72@gmail.com /website: www.gonderhibret.org

ለሁሉ ኢትዮጵያውያን የቀረበ ሕዝባዊ ጥሪ

የጎንደርን ታሪካዊ ሰልፍ አስቦ ስለመዋልና ለኢትዮጵያን የነጻነት ትግል ድጋፍ ስለመስጠት

የጎንደር ህዝብ ባለፈው ዓመት (ወርሃ ሃምሌ 5 ቀን 2008 ዓ/ም) ወያኔ ያጠመደውን መትረየስ ተረማምዶ የ25 ዓመታታት የግፍ የዘረኛ ሥርዓት ለመገርሰስ በጎንደር ከተማ የአምባሻ ባንዲራ አሸቀንጥሮ ጥሎ ለዘመናት የነፃነቱ ምሳሌ የሆነውን ሰንደቅ አላማውን እያወለበለ፤ “የአሮ ደም ደማችን ነው፤ ቅማንት እና አማራ አንድ ነው፤ አንክፋፈልም” በማለት የፍርሃት ኬላን ሰብሮ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ መልክቱን ማስተላለፉ ይታወቃል። በሚሊዮን የተቆጠረ ሰልፈኛ ጎዳናዎችን አጨናንቆ የጎንደር ሕዝብ በዚያች ቀን ያስተላለፈው የትግል ጥሪ ወያኔን በእጅጉ ያብረከረከ የአሮሞና አማራን ወንድማማችነት ያስመሰከረ፤ የትግል ማዕል ሁኖ ዓለምን ያስደመመ፤ አስደናቂ እና የማይረሳ ታሪካዊ ቀን ነው። ይህ ቀን የትውልድ ጀግናዎቻችን እነ ኮኔሬል ደመቀን የፈጠረ፤ እነ በቀለ ገርባን በጎንደር አደባባይ የትግል መሪ አድርጎ የተቀበለ ታሪካዊ ሰልፍ በመሆኑ በዓለም ዙሪያ የምንኖር የጎንደር ሕብረት ለኢትዮጵያ አንድነት አባላት ኢትዮጵያውያን ሁሉ ሀምሌ 16 ቀን 2017 ዓ. ም. በተለያዩ መልኩ አሥበነው እንደላለን። ይህንን ታሪካዊ በአል ስናስብ ዛሬም የጎንደር ህዝብ ለወያኔ እስከመጨረሻው በቃኝ አልገዛም! ብሎ በአንድነት ተማምሎ የገባውን የጸና የትግል ቃል ኪዳን ከግቡ ለማድረስ አጠናክሮ ለቀጠለው እልህ አስጨራሽ ትግል አጋር መሆናችንንም ለማስመስከር ነው።

ጎንደር ላይ የአመጽ እሳት ተለኩሶ፤ ባህርዳር ተቀጣጥሎ መላ ጎጃምን ያጥለቀለቀው ታሪካዊው ሰላማዊ ሰልፍ የነጻነት የእሳት ሰደድ ሁኖ የወያኔን የዘረኝነት ጎጆ በማቃጠሉና ሕዝባዊ ድጋፍ ጨርሶ እንደሌለው የተረዳው አዉሬ ሥራዓት የቻለውን ያክል በማርሻል ሀግ ጨፍልቆ ለመግዛት ዛሬም እየተፍጨረጨረ ይገኛል። የሐምሌ አምስትን ታሪካዊ በዓል ኢትዮጵያውያን ሁሉ በወስጥም ሆነ በወጭም አሥበን ስንወል የትግራይ ነጻ አዉጭ ግንባር በአሁኑ ሰዓት ያለውን የጦር ኃይል ሁሉ አከማችቶ የዘር ማጥፋት ዘመቻውን በአዲስ የኮማንድ ፖስት ሥር አጠናክሮ በሁሉም የጎንደር አዉራጃዎች እያንቀሳቀሰ ይገኛል።

ይህንን ፋሽሽታዊ ጭፍጨፋ ለመቃወምና መተኪያ የማይገኝላት ህይወታቸውን አሳልፈው ለመስጠት መስዋት እየከፈሉ ያሉ ጀግናዎቻችንን በዚህ ታሪካዊ ቀን አስቦን ለመዋል እሁድ አምሌ 16, 2017 ሁሉም ኢትዮጵያዊ በሚኖርበት ከተማ፤ በአዳራሽም ይሁን በእምነት ቦታዎች በመሰባሰብ በጸሎት፤ ሻማ በማራት፤ ዉይይት በማድረግ፤ ግጥምና ጽሁፎችን በመገናኛ ብዙኃን በማሰራጨት ለትግሉ የድጋፍ ድምጻችን በመስጠት፤ ትብብራችን እንድናሳይ የጎንደር ህብረት ለኢትዮጵያ አንድነት በአክብሮት ጥሪውን ያስተላልፋል።

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ

ጎንደር ሕብረት ለኢትዮጵያ አንድነት